

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሰላማዊ ዓመት ቁጥር ፻፩
አዲስ አበባ ሐምሌ ፳፭ ቀን ፪ሺ፲፮ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

30th Year No. 51
ADDIS ABABA 1st August, 2024

ማውጫ

አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፫፻፴፰/፪ሺ፲፮

የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት አዋጅ.....
..... ፲፭ ፲፭ሺ፯፻፶፯

Content

Proclamation No. 1338/2024

Immigration and Citizenship Service
ProclamationPage 15757

አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፫፻፴፰/፪ሺ፲፮

የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎትን እንደገና ለማቋቋም የወጣ አዋጅ

የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት በሕግ
መሠረት በሚሰጣቸው የኢሚግሬሽን እና ዜግነት
አገልግሎቶች ላይ በአፈፃፀም ወቅት የሚስተዋሉ
ብሔራዊ ጥቅምና ደህንነትን የሚጎዱ ክፍተቶችን
ማረም አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

አገልግሎቱ እንዲያስፈፅም የተሰጡትን ስልጣን
እና ተግባራት በብቃት ለመወጣት አደረጃጀቱን
በመቀየር ብሔራዊ ጥቅም እና ደህንነትን
እንዲያስጠብቅ፤ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ
አገልግሎት እንዲሰጥ እና አጠቃላይ ሀገራዊ ልማት
እና እድገትን እንዲደግፍ የሚያስችል አቅም መፍጠር
አስፈላጊ በመሆኑ፤

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ሕገ-መንግሥት አንቀጽ ፶፭/፩/ መሠረት የሚከተለው
ታውጇል፡፡

፩. አዋጅ ርዕስ

ይህ አዋጅ “የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት
አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፫፻፴፰/፪ሺ፲፮” ተብሎ ሊጠቀስ
ይችላል፡፡

PROCLAMATION NO. 1338/2024

A PROCLAMATION TO RE-ESTABLISH THE IMMIGRATION AND CITIZENSHIP SERVICE

WHEREAS, it has become necessary to
address gaps in the implementation of the
Immigration and Citizenship Services provided
by the Immigration and Citizenship Service by
the law, which are detrimental to national
interests and security;

WHEREAS, it is necessary to transform
the Service in order to efficiently carry out the
powers and duties given to the Service, to
safeguard national interests and security, to
provide internationally competitive services and
to create the capacity to support the overall
national development and growth;

NOW, THEREFORE, in accordance
with Article 55(1) of the Constitution of the
Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is
hereby proclaimed as follows.

1. Short Title

This Proclamation may be cited as the
“Immigration and Citizenship Service
Proclamation No. 1338/2024”.

፪. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፡-

፩/ “የመንገደኛ ቅድመ በረራ መረጃ” ማለት የተጓዥ መንገደኛ የበረራ መረጃ ሲሆን ግላዊና የሰነድ መረጃዎችን ያካትታል፤

፪/ “ሚሲዮን” ማለት በውጪ አገር የሚገኝ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ሚሲዮን፣ ቋሚ መልዕክተኛ ጽሕፈት ቤት፣ ቆንስላ ጽህፈት ቤት ወይም ንግድ ጽህፈት ቤት ነው፤

፫/ “የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት” ማለት የጉዞ ሰነድ፣ ቪዛ፣ ለውጪ አገር ዜጎች ዜግነት መስጠት፣ መከልከልና ማንሳት፣ የትውልደ ኢትዮጵያ መታወቂያ፣ የመኖሪያ ፈቃድ መስጠት፣ የውጪ ዜጎች ምዝገባና ቁጥጥር፣ የተቀናጀ የድንበር ቁጥጥር፣ የሲቪልና ቤተሰብ ምዝገባ ማካሄድ ነው፤

፬/ “የጉዞ ሰነድ” ማለት በውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ በኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት፣ በኢትዮጵያ መንግስት በታወቀ ውጭ አገር መንግስት፣ ዓለም አቀፍ ወይም አህጉራዊ ድርጅት የሚሰጥ፣ የተሰጠውን ሰው ማንነትና ዜግነቱን የሚገልፅ ፓስፖርት ወይም ሌላ የጉዞ ሰነድ ነው፤

፭/ “ማቆያ” ማለት አጠራጣሪ እና ያልተሟላ የጉዞ፣ የይለፍ እና ተያያዥ ሰነድ የያዘ ሰው በጊዜያዊነት የሚቆይበት ቦታ ነው፤

፮/ “ክልል” ማለት ለዚህ አዋጅ ዓላማ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግስት አንቀጽ ፵፯ መሠረት የተቋቋመ ክልል ሲሆን የአዲስ አበባ እና የድሬደዋ ከተማ አስተዳደርን ይጨምራል፤

፯/ “ሰው” ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው፤

፰/ ማንኛውም በወንድ ያታ የተገለፀው የሴትንም ይጨምራል።

2. Definitions

In this Proclamation unless the context otherwise requires:

1/ "Preflight Information" means passenger flight information and includes personal and documentary information;

2/ "Mission" means the Ethiopian diplomatic mission, permanent envoy office, consulate or trade office located abroad;

3/ "Immigration and Citizenship Service" means the issuance of travel documents, and visas, granting citizenship to foreign nationals, denial and removal of citizenship, identification of native Ethiopians, issuance of residence permits, registration and supervision of foreigners, coordinated border control, civil and family registration;

4/ "Travel document" means a passport or other travel document issued by the Ministry of Foreign Affairs, Immigration and Citizenship Service, Foreign State recognized by the Government of Ethiopia or International or Continental Organization, bearing the identity and nationality of the holder;

5/ "Detention" means a place where a person with suspicious and incomplete travel, visa and related documents is temporarily detained;

6/ "Region" means any State established under Article 47 of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and includes the Addis Ababa and Dire Dawa City Administration;

7/ "Person" means any natural or juridical person;

8/ Any expression in the masculine gender includes the feminine.

፫. ስለመቋቋም

፩/ የኢ.ሚ.ግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት (ከዚህ በኋላ "አገልግሎት" እየተባለ የሚጠራ) የሕግ ሰውነት ያለው ራሱን የቻለ የፌዴራል መንግሥት መሥሪያ ቤት ሆኖ በዚህ አዋጅ እንደገና ተቋቁሟል፡፡

፪/ የአገልግሎቱ ተጠሪነት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሆናል፡፡

፬. ዋና መሥሪያ ቤት

የአገልግሎቱ ዋና መሥሪያ ቤት በአዲስ አበባ ሆኖ እንደአስፈላጊነቱ በአገሪቱ ማናቸውም ሥፍራ ቅርንጫፍ መሥሪያ ቤት ሊኖረው ይችላል፡፡

፭. የአገልግሎቱ ዓላማ

ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማትን ለመደገፍ እና ብሔራዊ ጥቅምና ደህንነትን ለማስጠበቅ አገልግሎቱ የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፡-

፩/ ጥራትና ደህንነቱ የተጠበቀ ቀልጣፋ የኢ.ሚ.ግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት በመስጠት ነፃ የሰዎች እንቅስቃሴን ማረጋገጥ፤

፪/ የሲቪልና ቤተሰብ ምዝገባ በማካሄድ ዘመናዊ የሕዝብ አስተዳደር ሥርዓት ማስፈን፡፡

፮. የአገልግሎቱ ሥልጣንና ተግባር

፩/ አገልግሎቱ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

ሀ) የሲቪል እና የቤተሰብ ምዝገባን ያካሂዳል፤ ይመራል፤ ያስተባብራል፤ ይደግፋል፤ ይቆጣጠራል፤ ያስተዳድራል፤

ለ) በሲቪልና ቤተሰብ ምዝገባ የሚሰበሰቡ ባዮግራፊክ መረጃዎች ግላዊ ማንነትን ከሚገልፁ ባዮሜትሪክ መረጃዎች ጋር እንዲቀናጁ ያደርጋል፤

ሐ) የሲቪልና ቤተሰብ ምዝገባ ማስረጃዎች ግላዊ ማንነት ለሚገልፁ መታዎቂያዎች መሠረታዊ የመረጃ ምንጭ ሆነው እንዲያገለግሉ ያደርጋል፤

መ) በሕግ ለሌላ አካል የተሰጠው ስልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ ጥራትና ደህንነቱን የጠበቀ የጉዞ ሰነድ ወይም ቪዛ ይሰጣል፤

3. Establishment

1/ Immigration and Citizenship Service (hereinafter the "Service") is hereby re-established as an autonomous federal government office having its own legal personality.

2/ The Service shall be accountable to the Prime Minister.

4. Head Office

The Service shall have its Head Office in Addis Ababa and may have Branch Offices elsewhere, as deemed necessary.

5. Objectives of the Service

To support socio-economic development and protect national interests and security, the Service shall have the following objectives:

1/ Ensure free movement of persons by providing quality, safe and expeditious Immigration and Citizenship Services;

2/ Establish modern public administration by conducting civil and family registration.

6. Powers and Duties of the Service

1/ The Service shall have the following powers and duties:

a) conduct, direct, coordinate, support, supervise and administer civil and family registration;

b) integrate biographic data collected by civil and family registration with biometric data that defines identity;

c) civil and family registration data will serve as the primary source of information for personal ID cards;

d) subject to the power given to another body by law issues a quality and secured travel document or visa;

- | | |
|---|---|
| ሠ) በሕግ ለሌላ አካል የተሰጠው ስልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ የውጪ ሀገር ሰዎችን ይመዘግባል፤ የመኖሪያ ፈቃድ ይሰጣል፤ ይሰርዛል፤ ይቆጣጠራል፤ | e) subject to the power given to another body by law registers, grants, revokes, and supervises foreign nationals; |
| ረ) በሕግ ለሌላ አካል የተሰጠው ስልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ በአገሪቱ በሚገኙ የውጪ አገር ሰዎች ላይ የመስክ ቁጥጥር ያደርጋል፤ | f) subject to the power given to another body by law provides field control over foreign nationals in the country; |
| ሰ) በሕግ መሠረት የኢትዮጵያ ተወላጅ ለሆኑ የውጪ ዜጎች በአገር ውስጥ የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታዎቂያ ያዘጋጃል፤ ይሰጣል፤ ይሰርዛል፤ | g) prepares, issues and revokes the identification of foreigners of Ethiopian origin in the country by law; |
| ሸ) በሕግ ለሌላ አካል የተሰጠው ስልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ የውጭ አገር ሰው ቀጥሮ የሚያሰራ ሰውን ይመዘግባል፤ ይቆጣጠራል፤ | h) subject to the power given to another body by law registers and controls a person who employs a foreigner; |
| ቀ) የተቀናጀ የድንበር አስተዳደር ሥርዓትን ይዘረጋል፤ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን ተግባራዊ ያደርጋል፤ ይቆጣጠራል፤ ያስተባብራል፤ | i) establishes an integrated border management system; and implements, supervises, and coordinates with relevant organs; |
| በ) የመንገደኛ ቅድመ ጉዞ መረጃና ስም ዝርዝር ምዝገባን በተመለከተ የአሠራር ሥርዓት ይዘረጋል፤ ተግባራዊ ያደርጋል፤ | j) establishes and implement procedures for registration of passenger pre-departure information and names; |
| ተ) አጠራጣሪና ያልተሟላ የጉዞ ፣ የይለፍና ተያያዥ ሰነድ የያዘ ሰው የሚቆዩበትን ጊዜያዊ ቦታ ያዘጋጃል ፤ ያስተዳድራል ፤ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ ለፍትህ ሚኒስቴር እና ለሚመለከተው አካል ያሳውቃል፤ | k) Prepares and administers a temporary place of detainment for a person with incomplete and suspicious travel document or visa or other related documents and notifies the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Justice and the relevant body; |
| ቸ) በሕግ መሠረት ለውጪ አገር ሰዎች የኢትዮጵያ ዜግነት ይሰጣል፤ ይሰርዛል፤ | l) grants and revokes Ethiopian citizenship to foreigners by law; |
| ኀ) ለሥራ የሚያስፈልግ ቅጽ፣ የጉዞ ሰነድ፣ ቪዛ፣ የክብር መዝገብ፣ የምስክር ወረቀት፣ የመኖሪያ ፈቃድ ያዘጋጃል፤ ያትማል፤ ያሳትማል፤ ያሰራጫል፤ ያስተዳድራል፤ | m) prepares, prints, publishes, distributes, and administers forms required for work, travel document, visas, register of civil status, certificate, residence permit; |
| ነ) በሕግ ስልጣን በተሰጠው አካል ውክልና ሲሰጥ የኢሚግሬሽንና ዜግነትን በሚመለከት አህጉራዊና ዓለም አቀፍ ስምምነት ያደርጋል፤ ይደራደራል፤ ይፈርማል፤ ያስፈፅማል፤ | n) When delegated by a body authorized by law makes negotiate, sign, and executes continental and international agreements regarding immigration and citizenship; |

- | | |
|--|--|
| <p>ኘ) በስልጣንና ተግባሩ ክልል ስር በሚወድቁ ጉዳዮች ላይ የፖሊሲ፣ ስትራቴጂ እና የሕግ ሀሳብ ያመነጫል፤ ለሚመለከተው አካል ያቀርባል፤ ሲፀድቅም ተግባራዊ ያደርጋል፤</p> <p>አ) ኢሚግሬሽንና ዜግነትን በተመለከተ ጥናትና ምርምር ያካሂዳል፤ እንዲካሄድ ያደርጋል፤ ለሚመለከተው አካል ምክረ-ሀሳብ ይሰጣል፤</p> <p>ከ) ለአገልግሎቱ ሥራ የሚያገለግሉ ወቅታዊና ደህንነቱ የተጠበቀ ዲጂታል ቴክኖሎጂ አበልፅጎ ወይም በግዥ ይጠቀማል፤</p> <p>ኸ) ስልጣንና ተግባሩን ለመወጣት የሚያስችል ስልጠና ይሰጣል፤ እንዲሰጥ ያደርጋል፤ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎችን ይሠራል፤ የሥልጠና ማዕከል ያቋቁማል፤ ያደራጃል፤ ያስተዳድራል፤</p> <p>ወ) ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የትብብርና ቅንጅታዊ አሠራር ሥርዓት ይዘረጋል፤ ተግባራዊነቱን ያረጋግጣል፤</p> <p>ዐ) የሚሰበስባቸውን መረጃዎች በማዕከል አደራጅቶ ይይዛል፤ ያስተዳድራል፤ ያጠናቅቃል፤ ይተነትናል፤ ደህንነቱ እንዲጠበቅ ያደርጋል፤ ሪፖርት ያዘጋጃል፤ በሕግ መሠረት ወይም በፍርድ ቤት ትዕዛዝ ለሚመለከተው አካል ይሰጣል፤</p> <p>ዘ) የኢሚግሬሽንና ዜግነት ሕጎችን በመተላለፍ የሚፈፀሙ ወንጀሎችን ለመከላከልና ለመቆጣጠር እንዲቻል የኢሚግሬሽንና ዜግነት ኦፊሰርን ሊደግፍ የሚችል የፖሊስ ኃይል በፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን እንዲመደብ ያደርጋል፤ ስምሪትን በሚመለከት ከፌዴራል ፖሊስ ጋር በጋራ ያቅዳል፤ ይፈፅማል፤ ይገመግማል፤</p> <p>ዘሀ) ለኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት የሚውል ላብራቶሪ ያደራጃል፤ ጥቅም ላይ ያውላል፤</p> <p>የ) በሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚወጣ ደንብ መሠረት የአገልግሎት ክፍያ ይሰበስባል፤</p> | <p>o) generates, and formulates policy, strategy and legal proposals to relevant organs on matters falling within the scope of its powers and duties, and implement same upon approval;</p> <p>p) conducts research on immigration and citizenship, cause to conduct, and makes recommendation to the relevant organs;</p> <p>q) develop and use up-to-date and secure digital technology for the operation of the Service;</p> <p>r) provides training, conducts awareness-raising activities, establishes, organizes, and manages a training center for the fulfillment of its duties and responsibilities;</p> <p>s) establishes a system of cooperation and coordination with the relevant organs and ensures its implementation;</p> <p>t) organizes, manages, compiles, analyzes, safeguards, prepares reports, and submits them to the relevant organs by law or by order of a court;</p> <p>u) works to be assigned a police force that can support the Immigration and Citizenship Officer to prevent and control crimes committed in violation of immigration and citizenship laws; plans, executes, and evaluates jointly with the Federal Police regarding deployment;</p> <p>v) organizes and uses a laboratory for Immigration and Citizenship Service;</p> <p>w) collect service fee in accordance with Regulations issued by the Council of Ministers;</p> |
|--|--|

- ደ) የአገልግሎቱን ሠራተኞች በሚሲዮኖች ይመድባል፤ ያዘዋውራል፤ ይጠራል፤
 - ጀ) የአገልግሎቱን ሠራተኞች የደመወዝ ስኬልና የጥቅማ ጥቅም ክፍያ ሥርዓት አጥንቶ ለመንግሥት ያቀርባል፤ ሲፈቀድም ተግባራዊ ያደርጋል፤
 - ገ) በሌሎች ሕጎች ለአገልግሎቱ የተሰጡ ሥልጣንና ተግባራትን በሥራ ላይ ያውላል፤
 - ጠ) ዓላማውን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስፈልጉ ሌሎች ተዛማጅ ተግባራትን ያከናውናል፡፡
- ፪/ አገልግሎቱ ለሥራው አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ስልጣንና ተግባሩን አግባብነት ላላቸው ለፌዴራልና የክልል አካላት በውክልና ሊሰጥ ይችላል።

፯. የአገልግሎቱ አደረጃጀት

- አገልግሎቱ፡-
- ፩/ በመንግስት የሚሾሙ ዋና ዳይሬክተር እና እንደአስፈላጊነቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተሮች፤ እና
 - ፪/ አስፈላጊ ሠራተኞች፤ ይኖሩታል።

፰. የዋና ዳይሬክተር ሥልጣንና ተግባር

- ፩/ ዋና ዳይሬክተሩ የአገልግሎቱ ዋና ሥራ አስፈጻሚ በመሆን የአገልግሎቱን ሥራዎች ይመራል፤ ያስተዳድራል፤ ይቆጣጠራል፡፡
- ፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተመለከተው አጠቃላይ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ ዋና ዳይሬክተሩ፡-
- ሀ) በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፮ የተመለከቱትን የአገልግሎቱን ሥልጣንና ተግባራት በሥራ ላይ ያውላል፤ በሥራ ላይ እንዲውልም ያደርጋል፤
- ለ) የአገልግሎቱን ሠራተኞች የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያወጣው የሠራተኞች አስተዳደር ደንብ መሠረት ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል፤ ያሰናብታል፤

- x) assigns, transfers, and calls the personnel of the Service to missionaries;
 - y) study and submit employees salary scale and benefits payment system to the government and implement same upon approval;
 - z) exercise the powers and duties conferred on the Service by other laws;
 - a¹) Carry out such other related activities required for the attainment of its objective.
- 2/ The Service, when it finds it necessary, may delegate its power and duties to Federal and Regional Organs.

7. Organization of the Service

- The ervice shall have:
- 1/ a Director General and Deputy Director Generals as required, to be appointed by the government; and
 - 2/ Necessary staff.

8. Powers and Duties of the Director General

- 1/ The Director-General shall direct, administer and supervise the operations of the Service as the Chief Executive Officer of the Service.
- 2/ Without prejudice to the General terms referred to in Sub-Article (1) of this Article, the Director General shall:
 - a) exercise the powers and duties of the Service specified in Article 6 of this Proclamation;
 - b) employ, administer, terminate employees of the Service by Employees Administration Regulation to be issued by Council of Ministers;

| | |
|--|--|
| <p>ሐ) የአገልግሎቱን ዓመታዊ ዕቅድ፣ የሥራ ፕሮግራምና በጀት አዘጋጅቶ ለሚመለከተው አካል ያቀርባል፤ ሲፈቀድም ተግባራዊ ያደርጋል፤</p> <p>መ) ለአገልግሎቱ በተፈቀደው በጀትና የሥራ ፕሮግራም መሠረት ገንዘብ ወጪ ያደርጋል፤</p> <p>ሠ) ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚደረጉ ግንኙነቶች አገልግሎቱን ይወክላል፤</p> <p>ረ) የአገልግሎቱን የሥራ አፈፃፀምና የሂሳብ ሪፖርቶች አዘጋጅቶ ለሚመለከተው አካል ያቀርባል።</p> <p>፫/ ዋና ዳይሬክተሩ ለአገልግሎቱ የሥራ ቅልጥፍና በሚያስፈልግ መጠን ከስልጣንና ተግባሩ በከፊል ለምክትል ዋና ዳይሬክተሮች እና ለአገልግሎቱ ሌሎች የሥራ ኃላፊዎችና ሠራተኞች በውክልና ሊሰጥ ይችላል።</p> <p>፬/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፫) መሠረት በግልፅ ውክልና ካልተሰጠ በሹመት ቅድሚያ እና ረዘም ያለ አገልግሎት ያለው ተክቶ ይሰራል።</p> <p>፱. የምክትል ዋና ዳይሬክተር ሥልጣንና ተግባር</p> <p>፩/ የአገልግሎቱን ሥራዎች በማቀድ በማደራጀት በመምራት እና በማስተባበር ዋና ዳይሬክተሩን ያግዛል።</p> <p>፪/ ተለይቶ የተሰጠውን የሥራ ዘርፍ ይመራል።</p> <p>፫/ ዋና ዳይሬክተሩ በማይኖርበት ጊዜ ዋና ዳይሬክተሩን ተክቶ ይሰራል።</p> <p>፬/ በዋና ዳይሬክተሩ ተለይተው የሚሰጡ ሌሎች ስራዎችን ይፈፅማል።</p> <p>፲. የፖሊስ ኃይል ስለመመደብ</p> <p>የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ሕጎችን በመተላለፍ የሚፈፀሙ ወንጀሎችን ለመከላከልና ለመቆጣጠር እንዲቻል በሥራ ቦታዎች አስፈላጊውን ድጋፍ የሚያደርግ የፖሊስ ኃይል መመደብ ይኖርበታል።</p> | <p>c) prepare and submits the annual plan, work program and budgets of the Service to the relevant organs and implement same upon approval;</p> <p>d) effect payment by the approved budget and work program of the Service;</p> <p>e) represents the Service in its dealings with third parties;</p> <p>f) Prepares and submit report to the relevant organ on the activities of the Service.</p> <p>3/ The Director General may, to the extent necessary for the efficiency of the work of the Service, delegate part of his powers and duties to the Deputy Director-Generals and other officers and employees of the Service.</p> <p>4/ If a person is not expressly delegated pursuant to Sub-Article (3) of this Article, the one with the longest service and priority in appointment will work.</p> <p>9. Powers and Duties of the Deputy Director General</p> <p>1/ Support the Director General in planning, organizing, directing and coordinating the operations of the Service.</p> <p>2/ Directs the specified area of work.</p> <p>3/ In the absence of the Director General, he shall act on behalf of the Director General.</p> <p>4/ Perform other duties specified by the Director-General.</p> <p>10. Assigning of Police Force</p> <p>The Federal Police Commission should assign a police force that provides the necessary support in workplaces to be able to prevent and control crimes committed in violation of immigration and citizenship service laws.</p> |
|--|--|

፲፩. በጀት

፩/ የአገልግሎቱ የበጀት ምንጭ ከመንግስት ከሚመደብ በጀት እና ከሌሎች ሕጋዊ የገቢ ምንጮች ይሆናል፡፡

፪/ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (፩) ከተደነገገው በተጨማሪ አገልግሎቱ ከሚሰበስበው የአገልግሎት ክፍያ ገቢ ጽ በመቶውን ይጠቀማል፡፡

፲፪. የሂሳብ መዛግብት

፩/ አገልግሎቱ የተሟላና ትክክለኛ የሆነ የሂሳብ መዛግብት ይይዛል፡፡

፪/ የአገልግሎቱ የሂሳብ መዛግብትና ገንዘብ ነክ ሰነዶች በየዓመቱ በዋናው ኦዲተር ወይም እርሱ በሚሰይመው ኦዲተር ይመረመራል፡፡

፲፫. ስለንብረትና ግዢ አስተዳደር

፩/ የተቋሙ ንብረትና ግዢ አስተዳደር የፌዴራል ተቋማት በሚተዳደሩበት የሕግ ማዕቀፍ የሚመራ ይሆናል፡፡

፪/ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (፩) የተደነገገው ቢኖርም ተቋሙ ልዩ ባህሪ ያላቸውን ግዢዎች የገንዘብ ሚኒስቴር በሚያወጣው ልዩ መመሪያ መሠረት ይፈፅማል፤ ንብረቱን ያስተዳድራል፡፡

፲፬. መብትና ግዴታ ስለመተላለፍ

የፌዴራል መንግስት አስፈፃሚ አካላት ስልጣንና ተግባር መወሰኛ አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፪፻፷፫/፪ሺ፲፬ አንቀፅ ፳፫ የተቋቋመው የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት መብትና ግዴታ በዚህ አዋጅ ለተቋቋመው የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ተላልፏል፡፡

፲፭. ደንብና መመሪያ ስለማውጣት

፩/ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የአገልግሎቱን ሠራተኞች አስተዳደር ደንብ ያወጣል፡፡

፪/ አገልግሎቱ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (፩) መሠረት የሚወጣውን ደንብ ለማስፈፀም መመሪያ ሊያወጣ ይችላል፡፡

11. Budget

1/ The Budget source of the Service shall be from the Budget allocated by the government and other legal income sources.

2/ In addition to the provisions of Sub-Article (1) of this Article, the Service shall use 20% of the revenue of the service fee collected.

12. Books of Accounts

1/ The Service shall keep complete and accurate books of accounts.

2/ The books of accounts and financial documents of the Service shall be audited annually by the Auditor General or by an Auditor designated by him.

13. Procurement and Administration of Property

1/ The procurment and property adminstration of the Service will be governed by the legal framework under which federal institutions are governed.

2/ Notwithstanding the provisions of Sub-Article (1) of this Article, the Service shall carry out purchases of special character in accordance with the special Directives issued by the Ministry of Finance and shall manage the assets.

14. Transfer of Rights and Duties

The rights and duties of the Immigration and Citizenship Service established by Article 63 of the Definition of Powers and Duties of the Executive Organs Proclamation No. 1263/2021 of the Federal Government are transferred to the Immigration and Citizenship Service established by this Proclamation.

15. Power to Issue Regulation and Directives

1/ The Council of Ministers shall issue the Service's Employees Administration Regulation.

2/ The Service may issue Directive necessary for the implementation of Regulations issued under Sub-Article (1) of this Article.

፲፮. የተሻሩ ሕጎች

- ፩/ የኢ.ሚ.ግሬሽን፣ ዜግነትና የወሳኝ ኩነት ኤጀንሲን ሥልጣን፣ ተግባር እና አደረጃጀት ለመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፱፻፵፱/፪ሺ፲፩ በዚህ አዋጅ ተሸሯል፡፡
- ፪/ የፌዴራል መንግስት አስፈፃሚ አካላት ስልጣንና ተግባር መወሰኛ አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፪፻፷፫/፪ሺ፲፩ አንቀፅ ፷፫ እና አንቀፅ ፩፻፩ ንዑስ አንቀፅ (፩) በዚህ አዋጅ ተሸሯል፡፡
- ፫/ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት እንደገና ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፳፻፱/፪ሺ፭ (እንደተሻሻለ) አንቀፅ ፯ ንዑስ አንቀፅ (፰) የኢ.ሚ.ግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት በሚመለከት ተፈፃሚነት አይኖረውም፡፡
- ፬/ የዚህን አዋጅ ድንጋጌዎች የሚቃረን ማንኛውም አዋጅ፣ ደንብ፣ መመሪያ ወይም ልማዳዊ አሰራር በዚህ አዋጅ በተሸፈኑ ጉዳዮች ተፈፃሚነት አይኖረውም፡፡

፲፯. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ ከፀደቀበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ ሐምሌ ፳፭ ቀን ፪ሺ፲፮ ዓ.ም

ሣህለወርቅ ዘውዴ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት

16. Repealed Laws

- 1/ Definition of power, duty and organizational structure of Immigration, Nationality and Vital Events Agency Council of Ministers Regulation No.449/2019 is here by repealed.
- 2/ Article 63 and Sub Article (1) of Article 101 of Definition of Powers and Duties of the Executive Organs Proclamation No. 1263/2021 of Federal Government is here by repealed.
- 3/ Sub-Article (8) of Article 7 of the National Intelligence and Security Service Re-establishment Proclamation No. 804/2013 shall not apply regarding to the Immigration and Citizenship Service.
- 4/ No Proclamation, Regulation, Directives or Customary pPractice may, in so far as it is in consistent with this Proclamation, be applicable concerning matters covered under this Proclamation.

17. Effective Date

This Proclamation shall be effective starting from the date of its approval by the House of People's Representatives.

Done at Addis Ababa, on this 1st Day of August, 2024

SAHELEWORK ZEWDE

PRESIDENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA